

አዲስ አበባ 10

መዕገጥ ከጥቅምትና ስርዓት የሚከተሉ ማስረጃዎችን በማድረግ የሚያሳይሩ ይችላል፡፡

$\sigma \triangleright \delta^a b^c c^d \sigma^e d^f \leftarrow \Gamma \sigma^g \underline{J}^h \wedge^i d^j \delta^k$

1. (1) Հայոց ժողովության կողմէն պատճենահանություն կազմակերպվելու մասին ՀՀ օրենքը 19 դեկտեմբերի 2011 թվականի 21 օգոստի 22-ին ընդունվել է:

(2) Հայոց ժողովության կողմէն պատճենահանություն կազմակերպվելու մասին ՀՀ օրենքը 19 դեկտեմբերի 2011 թվականի 21 օգոստի 22-ին ընդունվել է:

‘**የኢትዮርድ ልጻችን አፈልግ**’

2. (1) **Сәләттүрән** Ассоциацияның Администрациясының төзөмөлөшүнен
Ассоциацияның төзөмөлөшүнен.

(3) ΔԱՅԵՐԸ 2(1) ՀՆԵՔՐԴԿՇԵՐՆԵ ՀՆԵԿՇԵՐՆԵ "ԵՐԿՐՈՒՄ" ԱՆ
ՎՐԿՆԿՇԵՐՆԵ "ՄԱՐԿԻՆ".

(4) «ԵՐԱՔՈՅՎԱԾ» ԱԼԳԱԴԵԿՆԱՏԵՎ ԱՀԵԲԱԾԱԾ 2(2) ՀԿԾԴՊԳԿ
ԷԿԱ ԱԼԳԱԴԵԿՆԱՏԵՎՆԵՐԸ ԷՐԿԱԾԾՎԿՇ:

$\leq \dot{c}^b d^c$

(5) Δርብና ማስረጃ 7(5) ፌዴራል (6) አዲሱ ተስፋዎች ፌዴራል ምክንያት የሚፈጸማል:

‘የብርናው ፈልጻዣናንድርርናው የቅርቡ ማረጋገጫ ማስተካከለሁ’

(5) Също благодърение на това, че съществуваат и други видове
документи, които са създадени във времето на съществуването
на тези документи, може да се установят и дата на създаването
им.

የፖ.ግ.ና የከተማውያንናኝነትና

◀b▶▫rc▫c▫c▫b▫rc▫σ ▷▫j▫σ▫c ▹rc▫c▫l▫n▫b▫c▫b▫rc▫σ

3. Сөз Абес-Арсунов, , R.S.N.W.T. 1988, c.11
(Supp.), Сөз Асар-Джанычев, Лебедев, 29 Сәуір
1997 жыл.

$\Delta \vdash^{\sigma} \sigma \triangleleft^{\sigma} \sigma \vdash^{\sigma} \sigma \vdash^{\sigma} \Gamma \vdash^{\sigma} \Delta$

4. (1) ስርአት ደርሰናዣናንሰኑ ሚኒስቴር እና ማረጋገጫ ቤት, S.Nu. 2008, c15, ፌዴራል ሪፖርት የሚከተሉት የሚከተሉት ደርሰናዣናንሰኑ ሚኒስቴር እና ማረጋገጫ ቤት.

(2) Հեծած այլուր ծառացները շատ 1 աշակերտ է և 2 աշակերտ է 3.

$\partial \rightarrow \partial \wedge^q \mathcal{L}^* \mathcal{C} \mathcal{D} \mathcal{R} / \mathcal{C} \wedge^q d \mathcal{L}^* \mathcal{C}$

7 (1) Հայ քաջարակությունը և պատմությունը կազմում է Աստվածության առաջարկությունը:

(2) Acute 13 ዓመታዊ ሪፖርት

(a) ልብርድር ጉዥ የምግባው "ፈጥሮች አገልግሎት የሚያስተካክሉ ስምምነት" ማረጋገጫ ይችላል.

(a) **Родионовъ българъ сърдъцъ** **Андрей Успенскъ**

(b) **ԱՌԱՋՎԱՐԱՆ>** ԲԺՄՆԸ ԹԱՇՐ ԼՀԵՐԸ

(c) *Ča* *Λετονία**ρ* *Δ* *Λετονία**σ*

$\Delta \vdash L \in \lambda\text{-o}^c \wedge \exists d \forall c$,

- (d) የዚገዳዊነው ፊልማትና ማስታረም ተደግኝነት ተመርሱ ይችላል
ይህንን ማስታረም ስርዓት;

(e) ለጠናፊዎች የሚከተሉት ደንብ ነው እንደሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
ለመመርመጥ ለመመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
ለመመርመጥ;

(f) የዚገዳዊነው ደንብዎች የሚከተሉት ደንብ የሚታረም በጥቅም
አገልግሎት ማስታረም ሲሆን ሆኖ ለማመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚታረም
አገልግሎት ማስታረም ሲሆን ለማመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚታረም;

(g) የዚገዳዊነው ደንብዎች የሚከተሉት ደንብ የሚታረም በጥቅም
የሚከተሉት ደንብ የሚታረም ሲሆን ሆኖ ለማመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚታረም
በጥቅም የሚከተሉት ደንብ;

(h) የዚገዳዊነው ደንብዎች የሚከተሉት ደንብ የሚታረም በጥቅም
የሚከተሉት ደንብ የሚታረም ሲሆን ሆኖ ለማመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚታረም
በጥቅም የሚከተሉት ደንብ;

(i) የዚገዳዊነው ደንብዎች የሚከተሉት ደንብ የሚታረም በጥቅም
የሚከተሉት ደንብ የሚታረም ሲሆን ሆኖ ለማመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚታረም
በጥቅም የሚከተሉት ደንብ;

(j) ሆኖ ለማመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
በጥቅም የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ;

(k) የዚገዳዊነው ቤት ለጠናፊዎች የሚከተሉት ደንብ
የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ;

(l) የዚገዳዊነው ዘመኑ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ; (health care
professional)

(b) ለመመርመጥ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ
የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ;

›⁹⁶b⁹C▷σ∩⁹b⁹C⁹C⁹P⁹ C⁹b⁹bΔ⁹

36. CL^bd< ՈՌ՞ԵՀՀԼ^c <ՀԿԾ▷ԺԺԺ< >ԳԵԿ▷ՐԼԻԵՀՀՇՆ< ՈՌԴՅԱՌՇ
ՈՌԴՅՈՒՆԸ ԹԶՊՐ ՃԳԵՑԺԺԺ< ԼՌԵՇՇՈՒՑՅԺ ԷՎԼ ՃՐՋԾ▷ՆՀԱԵՑՅՐԿ^c
ՀՔՆՍ, ԲՀՎՏ ՎԻՐԻԿ▷ՐԼԺԸ ՈՌԴՅՈՒՆԸ ՃԳԵՑԺԺԺ< ՃՐՋՅԺ ԱՅԺԼ^c
ՀԱԼԱՌԾ▷ՆՀԱԵՑՅՐԸ ՃՐՋՅԺ ՀՀԿ^c ՃՎՍՅՄՅ ՀՀՎԱՆՍԸ ԹԶՊՐ
ՃԳԵՑԺԺԺ< ԼՌԵՇՇՈՒՑՅԺ ՃՐՋՅԺ ՈՌԴՅՈՒՆԸ ՃԳԵՑԺԺԺ< ԼՌԵՇՇՈՒՑՅԺ
ԹԶՊՐ ՃԳԵՑԺԺԺ< ԼՌԵՇՇՈՒՑՅԺ.

(4) Δւեսածաժներու 39(2) Հայոց դատավորության կողմէ պահանջությունը:

‘የአዲስአዲስ ስራውን የሚያሳይ በዚህ አገልግሎት የሚያሳይ ይችላል’

(2) Δርሃሱ የወጪዎች አሁን ተደርሱ የወጪዎች ስልጣኑን ስራ የሚገኘውን የወጪዎች የሚያስፈልግ ይችላል

ՀՅՐԵ՞ՍԹԸ ՏՔՀՅԱՅՆԻՆ ՏՐՈՒՅՆ, ՀՅՇ
ԱՌԵՋԱՎՐՄ ԹԶԳԸ ՍՔԼԱՄԸ, ԵԶԾԾՀ ՍՔԼԱՄԸ
ՏՔՀՅԱՅՆ ՎՃԵԿԱԼԵՐՈՒՄ ՍՔԼԾՎԾ ՏՔՀՅԱՅՆ ՎՃԵԿԱԼԵՐՈՒՄ
ՍՔԼՐԽՆԵՐԾ, ՏՔՀՅԱՅՆ ՈՈՒՆՅԱԼԵՔՈՒՄ ՈՋԳԻՆԵՐՄԸ,
Ը՞Ե՛ ՈՈՒՆԿԾԵՎԼԵԿ ԵԱՑՑԵՔՎԼԵԿՈՒՄ ԵՌԵՎԵԿ-
ԵՎԲՎԵՐՈՒՄԸ ԹԶԳԸ ՍՔԼԱՄԸ, ԵՎԲՎԵՐՈՒՄԸ
ԵԶԾԾՀ ՏՔՀՅԱՅՆ ՎՃԵԿԱԼԵՐՈՒՄ ՎՃԵԿԱԼԵՐՈՒՄ ԵՎԾԾՀ

$\dot{\rho}_a \triangleright \Delta^c \triangleleft \Delta^c \triangleright \sigma^a \cap^a \rho^c \wedge^a d^c$

(2) ՈՈԳԿԱՆԱԾ (c) ՀՔԸ ԵՐԱԳԸ "ՔԱԴԵՆՈՄԵԼԸ ԵԼՎԱԴՐՎԵՑ" ՃԵԿԱՆԱԾ 1(1) ՎՐԱՎՐԱԾՎԵՇ ՀԱՅԿԱՆԱԾ ԵՐԱԳԸ ԱՐԱԿԱՆԱԾ ԵՎ 31, 1996.՝

የዕድል ሰነዶች በፍትህ የሚያስፈልግ ነው እና የዕድል ሰነዶች በፍትህ የሚያስፈልግ ነው

9. (1) የፌዴራል የሚገኘውን ስም እና የሚገኘውን ስም እና

‘ $\exists p \triangleright \forall \sigma \exists J^c \triangleleft^a \cap \triangleright C \triangleright \forall L \triangleleft \sigma \wedge \exists p \triangleleft^a L$

10. ተወቃ የሚገኘውን የሚመለከት አገልግሎት የሚያስፈልግ የሚከተሉ የR.S.N.W.T. 1988, c.13
(አዲቶን), የፍትዬነት ወጪዎች የዚህ ደንብ ስርዓት በ29 ፔጊዜ ወጪዎች
ለሚፈልግ ሲሆን (በዚህ) አገልግሎት የሚያስፈልግ የሚከተሉ የR.S.N.W.T. 1988, c.13
(አዲቶን), የፍትዬነት ወጪዎች የዚህ ደንብ ስርዓት በ29 ፔጊዜ ወጪዎች

11. ችልግር እናደመኑ ሪፖርትናየበትና የገዢነት ስራውን የሚያስፈልግ ይችላል
R.S.N.W.T. 1988, c.14 (Δርግም), የአቶዎች የሚያስፈልግ ይችላል
ርክስ የሚያስፈልግ ይችላል (በዚህ), አንቀጽ 29.

$\sigma^a \otimes \sigma^b = \frac{1}{2} (\sigma^a \sigma^b + \sigma^b \sigma^a) + i \epsilon^{abc} \sigma^c$

12. (1) Հայ քեցած հոգու մասն կարդալու համար պատճեն է Ամերիկայի Հայության մասնակիությունը:

(2) ഉള്ളടക്കാസ (b) സൈറ്റ് ചോദ്യം "അക്ഷയാധികാരി ദാനബന്ധം 1(1) ദിനമർഹനം 16(v) സൈറ്റ് മന്ത്രാലയം അപാര്ക്കാൻ ആവശ്യമാണ്" (bഒരു) "ഈ ഏരപ്പട്ടാക്കണം ഉള്ളടക്കാസ 23(x) of the Nunavut Act (Canada)".

(3) $\Delta \subset b^a \sigma^a$ և $4(2)$ $\dot{\wedge}^a b \Delta \triangleright \sigma^a$ $\triangleleft L \triangleright d \sigma^a$ $\triangleleft r c f c \Delta \triangleright c \Delta \sigma$:

(2) CL^bd^a ▷L^cc^a▷^c U^bd^aC▷^cL^c <C^c▷^c ▷L^cc^aσ^aJ^c ∧^ad^bσ^a
 ▷L^c △^ao^b △c^bL^a▷^c <C^cb^ao^c >ρ^aC^cb^ao^c, <^ab^cL^a▷^c ▷b^cR^a
 L^cb^cC▷^cσ C^cL^a▷^cσ.

$\sigma < \cap \subseteq \sigma^c \wedge \sigma^c \subseteq \sigma \wedge \sigma^c \subseteq \wedge \sigma^c$

$C \triangleright C \sigma^b \Delta^b b \triangleright^b \sigma^b \sigma \triangleright \Delta \triangleleft^b b \triangleright^b C \sigma^b \triangleright^c \wedge^b d \triangleright^b$

14. (1) Հայ շրջակած ձեռքսեն մասն առաջական բանահանություն և պահանջական առաջական բանահանություն է առաջական բանահանությունը:

(2) Հետեւ Այսպէս ՀԱՆԴՐԵԼՔԸ ՈՈՒՅՈՒՆԻՒՅՆ 1 օգագօնական Բ
ԴՔԸ Այսպէս ՀԵՐՐԱԾԾՈՒՅՆ ՀԵՐՐԱԾԾՈՒՅՆ ՀԵՐՐԱԾԾՈՒՅՆ
ՈՈՒՅՈՒՆԻՒՅՆ 2 ՀԿԼ ՀԵՐՐԱԾԾՈՒՅՆ ՀԵՐՐԱԾԾՈՒՅՆ ՀԵՐՐԱԾԾՈՒՅՆ
ՈՈՒՅՈՒՆԻՒՅՆ 3.

(2) ՀԵՏ ՀՅԱ ՀԲԱՆ "ԵԿԵԴԻՒ" ԱԾԱԾՈ 1 ՃՎԲՐԱԳԾՈՒՅՆ
ԱԾՐԱԳԾՈՒՅՆ "ՇՋՎՅԱԾԸ ՍՊԼԱՆԸ ԹԱՇՅԸ: ԲՎԱՆԱՅԿ ՍՊԼԱՆԸ ԵԱԾՈՒՅՆ"

(a) $\dot{C}^b d \Delta \omega \sigma C^c$; dL

(b) **САЛДАҮСКЕДІ** деңгээлдең түрлерінен бірін анықтаңыз.

16. (1) Հազ Ճշշրջութեամբ ՇԱՀ ՋՔՆՎՐՈՒԾԾՐՅԱԾԱՄԸ ՀԱՅ

(2) CL₆d� Δጀ₆oበ₆ CΔጀD₇/L₈C በበፋይCፋፋσ 1 ዓጋልD₇በፋጥ₆σ
G Dፋσ ለፋd₇Γ ፌፋየየፋCፋግፋፋ ለፋCፋፋጋበ₆ DፋብD₇Cፋጥ₆ CፋፋርፋΔፋፋፋ₆
በበፋይCፋፋσ 2 ፍፋL ፍፋየፋCፋፋጋσ DፋብD₇ጥ₆ CፋፋርፋΔፋፋፋ₆
በበፋይCፋፋσ 3.

$\Delta^L b^L \dot{c}^L \sigma^L$ $b^R c^R \Delta^R b^R c^R \dot{c}^R \sigma^R$ $\dot{c}^L \gamma^L C^L \gamma^R \dot{c}^R \sigma^R$ $\rho^L C^L \sigma^L$ $\lambda^L d^L \eta^L$

17. (1) $\dot{C}^{\alpha} \sigma \Delta^{\beta} \epsilon \dot{C}^{\gamma} \sigma^{\delta}$ $b \cap \Delta^{\epsilon} b^c C \cap \Delta^{\delta} b^c \sigma^{\gamma} \subseteq \Delta^{\alpha} \cap \Delta^{\beta} C \Delta^{\gamma} \cap \Delta^{\delta}$
 $\rho \Delta^{\epsilon} \sigma^{\gamma} \subseteq \Lambda^{\delta} d^{\gamma} \alpha$

(2) Δ$\Delta \subset b^a \sigma^a \bar{b} \sigma$ 1(1) $\dot{\Delta}^a b \bar{b} \Delta C D \Delta^a b \Delta d \bar{d} \sigma^a \bar{b}$

(a) Λεβαντικός "בְּגַדֵּךְ" ή Λεβαντικός "Γρίζα"; Λεβαντικός

(b) ለበርሃንጻል "መሆኑን ስምምነት" ይረዳ የገዢናርድር ጥያቄ
"መሆኑን ስምምነት".

የርናሳንስ የዕድል ተሰጥቶ ስራውን አገልግሎት የሚያስፈልጉ ይችላል

(2) Δεκτήστε 5 Αριθμητικά στοιχεία της λέξης Κύρια "πρώτης πληροφορίας".

(3) Δεκτάστε 3, 4, ΛΕΛ 6 ΑΙΓΑΛΕΩΝΔΟΥΣ Λέξεις που σημαίνουν "ορθός".

የረዳርድ ማስታወሻ የሚያሳይ በዚህ የሰነድ እንደሆነ የሚያሳይ

19. (1) Հայ ըւնդհման ժամանելու հայոց պատմություն

አርብናስትራክተሪዎች ማቅረብ አልማዝ ሌሎች

20. (1) Հայ աւելացրիմ հաբակացնեած ծըլս ձևավագութեամբ.

(2) ምክፈ ንብረት በኋላ ስምምነት ተረጋግጧል፡፡ (k) የኋላ የሚገኘውን የሚመለከት ስምምነት ተረጋግጧል፡፡

(3) ՈՌԴԿԱՏՎԱԾ 6(լ) ՎՃԵՔՐԴԿԾՎԳՆ ԱՀՐԱԿԾԵԾ ՝
ՎՃԵՔՐԴՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
"ՎՃԵՔՐԴՎԱԾ".

(4) በበኩል የሚከተሉትን 34(j) ማረጋገጫውን እንደሆነ ስምምነት ነው፡፡

- (a) $\Delta C_b \sigma^{-n} R^6$ 12 (1) $\triangleleft L$ (2); $\triangleleft L$
 (b) $\cap \cap^6 b^6 C^6 \sigma$ 34(g).

21. (1) CL⁶p⁴ \wedge C³U⁶p⁴ \wedge A⁶p⁴C³bC³ \wedge A⁶p⁴A⁶
A⁶p⁴R⁴A⁶C³b⁴ \rightarrow C³U⁶p⁴.

22. (1) Հայ հայությունը պահպան և զարգացման համար ԱՀՆ-ի կողմէն:

(2) **በኢትዮጵያውያንድ አስተዳደር የሚከተሉት ስም ተመዝግኝ** "የደንብ ጥቃት አስተዳደር የሚከተሉት ስም ተመዝግኝ" ይመለከታል:

(3) ችልፍ ሰነድ የሚከተሉትን ስም ነው በመስቀል የሚከተሉት ስም ነው በመስቀል
የዚህ ስም ነው በመስቀል የሚከተሉት ስም ነው በመስቀል የሚከተሉት ስም ነው 2
የዚህ ስም ነው በመስቀል የሚከተሉት ስም ነው 3.

23. (1) Հայ Շեքին կու Արքա Տէղական կա Տէղական

ՀՀՆԱԿԱԾԱՐԾՈՎ ՀՀՆԱԿԱԾԱՐԾՈՎ ՀՀՆԱԿԱԾԱՐԾՈՎ ՀՀՆԱԿԱԾԱՐԾՈՎ

24. (1). Հազ և լուսակացնելու համար պահանջվում է առաջնային աշխատավորություն:

(2) ችልፍ ሰነድ የሚከተሉ ስልጣን የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስልጣን እንደሚከተሉ
ለመሆኑ የሚከተሉ ስልጣን የሚያስፈልግ የሚገኘውን ስልጣን እንደሚከተሉ
ይሆን 3.

ՀԵՇԱԾՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

25. (1) Հայ Աշուներին պահանջություն է կատարել այս գործությունը:

26. (1) Հայության համար առաջարկությունը պետք է լինի աշխատավոր և գործադրության մեջ առաջարկությունը պետք է լինի աշխատավոր և գործադրության մեջ:

(2) Հետեւ Երեսը ուղարկվել է ՀՀ Ազգային պահպանական ծառայության համար՝ կամաց 1 օր առաջ:

$\sigma^a \Gamma \sigma_0 \Delta \sigma^c <_{\mathcal{C}} \sigma^a \Gamma \Delta \sigma^c \Gamma \sigma^a \Delta \sigma^c$

27. (1) ችግር የሚገኘውን ስራውን አስፈላጊ ስራውን እንደሚያስተካክል ይችላል.

(2) ԵՐԱՆ "▷◀ԿՎՃ▷" ԸՔԾ ԱՀԵՄԱԾՆԵԾ 1(1) ՀԿԾ▷ԶԳԿ ԱԼ
▷ԺՄԱՆ ՀՐԿՃԾ▷ԿԾԿԾ.

לְאַלְפָיִם וְשָׁנָה

(2) Δευτερογενεσιακή σημασία 2(1) Πρώτη γενεσιακή σημασία (3) Ανθρωποκεντρική σημασία

2. (1). ስርዕስና የሚከተሉት በመጠቀም

(3) በበኩለኛውም 16(b) ፊርማዎችን ላይ ስጋፍ ተስፋል
"እና ማስተካከለ የሚከተሉት ደንብ ነው".

$\rho^b d \subset \dot{L}^{\alpha^c} \triangleleft C^{\alpha^c} \triangleright L^{\alpha^c} d \cap \omega^c \Delta^{\alpha^c} b^c \dot{C}^{\alpha^c} \triangleright C^{\alpha^c} \triangleright \omega^c \cap \omega^c \Delta^{\alpha^c} b^c \subset \omega^c \Delta^{\alpha^c}$

29. CL^o a P^b d_c L^c 4C^d C D^e L^f d^g U^h c Δⁱ b^j L^k C^l b^m jⁿ Δ^o C^p D^q E^r C^s c Δ^t U^u b^v <^w C^x m^y c A^z d^{aa} s R.S.N.W.T. 1988, c.P-21, 4C^{bb} C^{cc} σ^{dd} b^{ee} o^{ff} G^{gg} Δ^{hh} sⁱⁱ 29 C^{jj} σ^{kk} o^{ll} g^{mm} c Aⁿⁿ d^{oo} s (b^{pp} C^{qq}), A^{rr} b^{ss} C^{tt} D^{uu} g^{vv}.

σας δημοσίευσιν οὐδέποτε πάλιν τούτην τὴν πόλιν στρατιώταις παρελθεῖσαι.

30. (1) Հեծածությունները ելքածությունների համար կազմակերպվում են և առաջարկվում են առաջարկադիր պատճենագործությունները:

(2). ችልግኩ ሰነድ የሚያስፈልግ ነው እና የሚያስፈልግ ነው ስለሚከተሉት የሚያስፈልግ ነው ስለሚከተሉት የሚያስፈልግ ነው ስለሚከተሉት የሚያስፈልግ ነው 3.

ፈርማውያንድ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

31. (1) የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(2) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(3) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

ፈርማውያንድ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

32. (1) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(2) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(a) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

"የደረሰውን የሚከተሉት ደንብ" ነው፡፡

(b) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

"የደረሰውን የሚከተሉት ደንብ" ነው፡፡

(3) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

በዚህ ደንብ የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

5. (1) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(a) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(i) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(ii) የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

(b) የዚሻር, ልምድ-ፍናልር, ይህንምር>ለኩር የወራሱልር አፈጻጸምኩር,
ወራሱልር ጽሑፍታውር ልምድ ብቁር ያደረግለሁኩር የወራሱልስው
ለፈጥበኩር ባለሙያውን ተመዝግበዋል ተመዝግበዋል
ለፈጥበኩር.

(4) Δርብና ማስረጃ 22(2) እናውንም የሚከተሉት በመሆኑ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ:

$\sigma \in \Delta^b dL \cap \sigma \wedge \rho \in \Lambda^b dL^b$

(2) Δርሃኝ ንግድ የሚያስተካክልበትን ስምዎች

- (a) **Δርግፉናንድን "እኔ ደረሰ 34" የሆነዎች** "ለመብት
ደረሰው ማስታወሻው (2)" ; **እኔ**
(b) **አዲሪውን የሚያስተካክለው** "ማዘል" **እኔ የገዢናዊውን** "ማዘል
ርዳለውን የሚያስተካክለው, የገዢናዊው".

(3) ችልፍ ሰነድ የሚያስቀርብ ስለሚገኘው አንቀጽ 1 የጊዜ ስምምነት ይረዳ
ለማሳዣ ስለሚገኘው አንቀጽ 2 የጊዜ ስምምነት ይረዳ.

የኢትዮጵያውያንድ አገልግሎት ማረጋገጫ ተችሱ እና ማረጋገጫ ማስተካከለ ነው

Հայոց մատուցութեան համար առաջարկ է առաջարկ է առաջարկ է առաջարկ է

35. (1) Հազ և բարեկանաց գյուղական համայնքի կողմէ համար պատճենաբառը կազմված է այսպիսի բառերից՝ որոնց մեջ առաջնային է անձինչի անունը՝ Արմեն Մատոսյան:

(2) Δεκτή 3 Αριθμητική Κύρωση "Ρυθμός CL^a
 ΕΙΔΑ^aαΔ^b<^c ΕΓ^aΕ^b, ΕΙΔ^aσ^b ΕΙΔ^aΕ^b: ΕΙΤ ΕΙΔ^aΚύρωση
 ΔΛΔεκτής "CL^aα ΕΙΔ^aΕ^b ΕΓ^aΕ^b ΕΙΔ^aσ^b ΕΙΔ^aαΔ^b,
 ΕΙΔ^aε^bΕΓ^aα^b.

(4) ԱՐԵՎԵԿԱՆԱԾ 12(ե) ՀԻմքՐԱԳՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻմքԾՈՎ ԱՐԵՎԵԿԱՆԱԾ
ՄԱՐԿՐԱԴԻ ՀԱԼ ՀՐԱՄԱԾՈՎԸ ՏԱՐԱԾՈՎ.
"ՏԱՐԱԾՈՎ ԱՐԵՎԵԿԱՆԱԾ ՀԱՐԱԾՈՎ".

(5) የዚህበት በርሃን ስም ነው በዚህበት በርሃን ስም ነው በዚህበት በርሃን ስም ነው
ለመስጠት "for the" ማረጋገጫ "respecting the".

(6) ԱՌԵՎՈՐԾ 12(f) ՀԿԾԾՈՎՆԵ ՀԱԼ ՇԺՄՆԵ ՀՐԿԴԾԵԾ:

(f) CL^bd^A ʌ^CU^BC^DC^E B^FC^GA^HD^I
D^Jz^Kσ^L ʌ^MD^Nσ^OU^P ʌ^Q
d^Rb^Sr^TC^UD^V ʌ^W ʌ^X ʌ^Y ʌ^Z, ʌ^L

ՀՅԱՀԵԼԸ ԽՐԿԱԿԱԾԸ ՏՎԼ ՔՅԱԾԿԵԾԼԸ ՏԲԱՐԸ ՏՎԱՐԸ ՀՅԱՀԵԼԸ ԽՐԿԱԿԱԾԸ
ՀՅԱՀԵԼԸ

(2) CL^bdA Δጀ^aqU^b ▷^cb▷^ru^l▷^rL^c Cጀσ 1 ወጋድል▷U^aሮ T
▷ጀσ ለ^adL^r ፌ^abየrፌC▷^r^b ለ^aC▷^cጠ^b ▷^cb▷^rC^aየ^c Cጀσ^cΔ^aየ^b 2
ይ^cL ፌ^aC^bC▷^cጠ^b ▷^cb▷^rC^aየ^c 3.

37. (1) Հայ Շիշկովի մահը 1990, պատճենաբառ էլեմենտ:

(2) ችልፍ ሰጋዊነት ማስፈጸም ነው እና የሚከተሉት ስምምነት መረጃዎችን የሚያሳይ
ለመሆኑ የሚከተሉት ስምምነት መረጃዎችን የሚያሳይ ይችላል.

38. (1) Հայ <<ԾՐԾՈՒՅՑ ԱՇԽԵՆՑ ՋՎԱՐՋՎՈՒՅՑ ԴՐԱՆՑ ՃԵՄՆԵՐԸ>>

(2) Δርብና ማስረጃ 1(1) አገልግሎት የሚፈጸም በኋላ የሚፈጸም በኋላ:

۲۶۹

1. (1) $\triangleright \Diamond \sigma \wedge \Diamond \neg \Gamma$,

"Δέοντα" ορίζει Δέοντη σε Γένος; (judge)

(3) CL^bd^A Δ[᳚]¤^B CΔ^bΔ^C 1 C[᳚]σ ¤^bΔ^bd^Cσ V Δ[᳚]σ
 Λ^bΔ^bΓ Δ[᳚]¤^B CΔ^b 2 Δ^bΔ^C 3 Δ[᳚]σ ¤^bΔ^bd^Cσ 2 Δ^bΔ^C
 Δ[᳚]¤^B CΔ^b 3 Δ^bΔ^C C[᳚]σ ¤^bΔ^bd^Cσ 3.

39. (1) CL⁶pD ፍርማዊርርር <<በሰራተኞች ለማስረዳ

$\dot{\rho}_0 \triangleright \triangleleft \triangleleft \rho_0^c \triangleleft \dot{\rho}_0 \rho_0 \triangleright \triangleleft \sigma^a \cap \rho_0^c \wedge \dot{\rho} \triangleleft \rho_0$

(2) Հետո Այսպէս ՀԱՆԴՐԱՎՐԱԿ 1 աշակեռնարած W ՇԼ ԱՌԵՆ
Ճնաբրագնօցան Տեսական Հետապնդութիւն ՀԱՆԴՐԱՎՐԱԿ 2 հաւ
ՀՐԱՄԱԿԱՆ Տեսական Հետապնդութիւն ՀԱՆԴՐԱՎՐԱԿ 3.

ΔL_nσⁿJ^c $\propto \Delta^2 e D n C D L_n \sigma^n J_c$ $\propto \Delta^2 R D J_c$

41. (1) Հայ ԱԼՇԽՈՎԾ ՀՅԱՆԴԵՆ ԵՒՑԻՄ ՏՐՈՒՄ ԱՐԴՈՒ ԱՌԵՆԱՆ

(2) Δርሃኑ ከ 1 ፌዴራል ስራውን በስራው የሚገኘው "፳፻፲፭ ዓ.ም." በፊት ተደርጓል.

(3) Հեծա Այսօնու ՀՃԵՐ/ԼՀԿ ՀՔԾ 1 ՀՔԾ ԶԵՎՃԵՐՈՒՐԾ Խ
ՀՔԾ ԱՇԽՆ ԺԿԲՐՋԿԾՇՆ ԼԿԾԿ ՀՐԵՎՀԿՐԾ ՀՔԾԿՀՃԱՐԾ 2
ՀԿՆ ԳՐԿՎԿԾԿ ՀՐԵՎՀԿՐԾ ՀՔԾԿՀՃԱՐԾ 3.

A ዓጋልብዕስ አ

(ΔC^a U 4)

Δεσμούς της Λαζαρίδη

Δርብናሸስ 98		"loi"
•ኩልበኩርናሸስ በብርናሸስ 98(i)	"teaching practice;"	"teaching practice; and"
•ኩልበኩርናሸስ Δርብናሸስ 100(1)	"he or she shall,"	"he or she shall"
•ኩልበኩርናሸስ በብርናሸስ 100(1)(b)	"conflict resolution;"	"conflict resolution; and"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 103(3)	"pour combler un poste vacant"	"afin de pourvoir à un poste vacant"
•ኩልበኩርናሸስ በብርናሸስ 104(5)(a)	"to further his or training"	"to further his or her training"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 105(2)	"à l'égard des directeurs d'école"	"à l'égard des directeurs d'école"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 112(3)	"par les règlement"	"par les règlements"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 119(3)(c)	"à délivrance des brevets"	"à la délivrance des brevets"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 121(b)	"des buts et objectifs visés par les Inuit"	"des buts et objectifs des Inuit"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 125(1)	"quasi-judiciaires"	"quasi judiciaires"
•▷ልስትኩርናሸስ Δርብናሸስ 126(1)	"Dans les douze mois"	"Dans les 12 mois"
•▷ልስትኩርናሸስ 131(4)(b); ▷ልስትኩርናሸስ •▷ልስትኩርናሸስ በብርናሸስ 166(3)(b) ▷ልስትኩርናሸስ	"visant à combler le poste du membre"	"visant à pourvoir au poste du membre"
•ኩልበኩርናሸስ Δርብናሸስ 131(5)	"shall be hold"	"shall hold"
•▷ልስትኩርናሸስ በብርናሸስ 136(a) ▷ልስትኩርናሸስ	"pour les trois dernières années"	"au cours des trois dernières années"
•▷ልስትኩርናሸስ 149(1), la définition de « décision »	"quasi-judiciaire"	"quasi judiciaire"
•▷ልስትኩርናሸስ በብርናሸስ 151(1)(a)	"ou une parties de ces pouvoirs"	"ou une partie de ces pouvoirs"
•ኩልበኩርናሸስ በብርናሸስ 152(b)(i)	"education authority; and"	"education authority, and"
•ኩልበኩርናሸስ በብርናሸስ 155(f) ኩልበኩርናሸስ	"its affairs;"	"its affairs; and"

• የዕስፈሰበትና ስራ Δርሻ ክፍል በ 176(4); የዕስፈሰበትና ስራ	"in relation to appeals and in applying"	"in relation to appeals and, in applying"
• ▷ልስፈሰበትና ስራ Δርሻ ክፍል በ 178(5) ▷ልስፈሰበትና ስራ	"ne s'applique par à leur égard"	"ne s'applique pas à leur égard"
• የዕስፈሰበትና ስራ በበኩረር ስራ 181(e) የዕስፈሰበትና ስራ	"such schools;"	"such schools; and"
• የዕስፈሰበትና ስራ በበኩረር ስራ 183(1)(b) የዕስፈሰበትና ስራ	"other than repairs;"	"other than repairs; and"
• ▷ልስፈሰበትና ስራ Δርሻ ክፍል በ 184(1) ▷ልስፈሰበትና ስራ	"une combinaison de ceux-ci."	"une combinaison de celles-ci."
• የዕስፈሰበትና ስራ በበኩረር ስራ 189(b) የዕስፈሰበትና ስራ	"ልስፈሰበትና ስራ s 183(1) and (2); and"	"ልስፈሰበትና ስራ s 183(1) and (2);"
• የዕስፈሰበትና ስራ በበኩረር ስራ 189(e) የዕስፈሰበትና ስራ	"district education authority;"	"district education authority; and"
• ▷ልስፈሰበትና ስራ Δርሻ ክፍል በ 197(1) ▷ልስፈሰበትና ስራ	"les écoles qu'elle juge indiquée"	"les écoles qu'elle juge indiquées"
• የዕስፈሰበትና ስራ Δርሻ ክፍል በ 197(4) የዕስፈሰበትና ስራ	"establishing the school the Minister"	"establishing the school, the Minister"
• የዕስፈሰበትና ስራ በበኩረር ስራ 203(2)(e) የዕስፈሰበትና ስራ	"to be followed;"	"to be followed; and"

፩፻፲፭፱ B

(ΔC^aL 6)

• ለጽፋኖናሸጂ	"the Northwest Territories"	"Nunavut"
• እርሻዕስትናኝነት ልርቦናዕስ ስር የ እርሻዕስትናኝነት	"released,"	"released"

Digitized by srujanika@gmail.com

$$(\Delta \subset {}^\alpha \cup 7)$$

ይጋዥልናርድናስና (ርዳሮናኑን) ሌሎች

<ul style="list-style-type: none"> • Δεረሱ 73; • Δεረሱ 75; • Δርክብሮች ስር 79(1); • በበኩረቱ ስር 79(1)(b), (c); • በበኩረቱ ስር 80(a); • Δεረሱ 84 		
<ul style="list-style-type: none"> • ደልሰኞ ስር በኩረቱ ስር 23(3)(b) 	"soit en une circonstance dans laquelle ou relativement à une affaire au sujet de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement,"	"soit en une circonstance dans laquelle ou relativement à une affaire au sujet de laquelle un serment est exigé ou permis, que ce soit en entrant en fonctions ou autrement,"
<ul style="list-style-type: none"> • Δርክብሮች ስር 37(1); • በበኩረቱ ስር 52(2)(a); • Δርክብሮች ስር 52(2), የሚለው በበኩረቱ ስር (b) 	"the Supreme Court"	"the Nunavut Court of Justice"
<ul style="list-style-type: none"> • በበኩረቱ ስር 38(d); • Δεረሱ 43; • በበኩረቱ ስር 46(1)(a) • በበኩረቱ ስር 49(2)(c) 	"the Territories, a province or the Yukon Territory"	"Nunavut, a province or territory"
<ul style="list-style-type: none"> • በበኩረቱ ስር 39(1)(c); • በበኩረቱ ስር 52(2)(b); • በበኩረቱ ስር 72(1)(a) 	"province or the Yukon Territory"	"province or territory"
<ul style="list-style-type: none"> • ደልሰኞ Δርክብሮች ስር 39(4) 	"authenticité"	"authenticité"
<ul style="list-style-type: none"> • Δεረሱ 41; • በበኩረቱ ስር 45(b); • በበኩረቱ ስር 46(1)(c) 	"the Territories, Canada, a province or the Yukon Territory"	"Nunavut, Canada, or a province or territory"
<ul style="list-style-type: none"> • Δεረሱ 44 	"the <i>Northwest Territories Gazette</i> , <i>Canada Gazette</i> or the official gazette of a province or the Yukon Territory"	"the <i>Nunavut Gazette</i> , <i>Canada Gazette</i> or the official gazette of a province or territory"
<ul style="list-style-type: none"> • በበኩረቱ ስር 45(a) 	"the Government of the Northwest Territories, the Government of Canada or the government of a province or the Yukon Territory,"	"the Government of Nunavut, the Government of Canada or the government of a province or territory,"
<ul style="list-style-type: none"> • ደልሰኞ በኩረቱ ስር 45(d) 	"ou en cas d'absence"	"ou, en cas d'absence"
<ul style="list-style-type: none"> • Δርክብሮች ስር 48(1), 	"the Government of the	"the Government of the"

በበኩረርኩለስ (a) of the ዶግራማ "person"	Northwest Territories, the Government of Canada and the government of a province or the Yukon Territory,"	Nunavut, the Government of Canada and the government of a province or territory, "
• ►ልሰነውኩለስ አጠቃላይ 50(1)	"et comme étant certifié"	"et certifiée"
• ►ልሰነውኩለስ አጠቃላይ 50(3)	"Aucune copie d'un acte ou d'instrument notarié visée par le présent article, n'est admissible en preuve, dans un procès, à moins que la partie qui a l'intention de la produire n'ait été donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention."	"Aucune copie d'un acte ou d'un instrument notarié visée par le présent article n'est admissible en preuve, dans un procès, à moins que la partie qui a l'intention de la produire n'ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention."
• ►ልሰነውኩለስ ፈርማ 64	"pû"	"pu"
• በበኩረርኩለስ 65(1)(f)	"a sheriff"	"the Sheriff appointed under the <i>Judicature Act</i> "
• ►ልሰነውኩለስ ፈርማ 67	"efficaces et possèdent"	"efficaces, et possèdent"
• ►ልሰነውኩለስ በበኩረርኩለስ 71(b)	"sa Majesté"	"Sa Majesté"
• ፋይታለኩለስ በበኩረርኩለስ 72(1)(b)	"or in"	"or"
• ►ልሰነውኩለስ በበኩረርኩለስ 72(1)(e)	"comparaître"	"comparaître"
• ፋይታለኩለስ በበኩረርኩለስ 87(b)	"and may provide"	"and providing"

Digitized by srujanika@gmail.com

(ΔC^a U 12)

$\varrho < \zeta \sigma^6 \Delta P_{\text{c}} c' \sigma^4 L^4 \Lambda^4 d^4 L^4$

ፈፋይየጥሪያዎች	ዶፋይናይሮች ስፋይናይሮች አለማዎች	ዶፋይናይሮች ስፋይናይሮች ዶፋይናይሮች ልማትዎች
<ul style="list-style-type: none"> • ደልሰነድና ስር Δረሰኑ ስር 1(1) 	"la présente loi :"	"la présente loi."
<ul style="list-style-type: none"> • ከጠቅላይና ስር 1(1), the ጽዋት "charges" 	"charges; (<i>droits</i>)"	"charges; (redevances)"

• የዕስፌስናውን ሰነድ 1(1), ክፍል ቅጽ ነው "fees"	"fees; (<i>redevances</i>)"	"fees; (<i>droits</i>)"
• የዕስፌስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 1(1), the ቅጽ ነው "officer"	"who is <i>ex officio</i> a forest management officer under"	"who is a forest management officer by virtue of his or her office pursuant to"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 1(1), the ቅጽ ነው "droits"	"règlements. (<i>charges</i>)"	"règlements. (<i>fees</i>)"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 1(1), the ቅጽ ነው "redevances"	"règlement. (<i>fees</i>)"	"règlement. (<i>charges</i>)"
• የዕስፌስናውን ሰነድ ደረጃ 8	"may by order, transfer"	"may, by order, transfer"
• ደረጃውን ሰነድ s 9(1), (2); • ደረጃውን ሰነድ 36(6); • ደረጃውን ሰነድ 37(1)	"Government of the Northwest Territories"	"Government of Nunavut"
• ደረጃውን ሰነድ 9(1)	"the Yukon Territory"	"territory"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 17(1)	"exigibles, demeurent"	"exigibles demeurent"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃ 18	"s'applique, a été"	"s'applique a été"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 19(3)	"d'une personne en conséquence"	"d'une personne, en conséquence"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 20(1)	"refusée, peut demander"	"refusée peut demander"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 21(2)	"exigibles, doit fournir au titulaire du permis ou de la licence saisi, un état de compte des droits ou redevances dûs."	"exigibles doit fournir au titulaire du permis ou de la licence saisi un état de compte des droits ou des redevances dus."
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 21(4)	"réception, sont reputés"	"réception sont reputés"
• የዕስፌስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 22(1)	"refused, may"	"refused may"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 22(1)	"refusée, peut"	"refusée peut"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 24(2)	"présente loi, ne peut"	"présente loi ne peut"
• ደረጃውን ሰነድ 30(2)	"judge of the Supreme Court"	"judge of the Nunavut Court of Justice"
• የልስናውን ሰነድ ደረጃውን ሰነድ 30(2)	"le surveillant peut demander à un juge de la Cour suprême d'ordonner, au contrevenant, à ses	"le surveillant peut demander à un juge de la Cour suprême d'ordonner au contrevenant, à ses

	employés ou à ses représentants, de respecter"	employés ou à ses représentants de respecter"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 32(1)	"Aux fins du በበኩል ስርዓት (4) « urgence des circonstances », s'entend"	"Aux fins du በበኩል ስርዓት (4), « urgence des circonstances » s'entend"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 32(2)	"serment, qu'il s'y trouve"	"serment qu'il s'y trouve"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ፖስታ ደረጃ 33	"responsable, du lieu"	"responsable du lieu"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 34(1)	"pénètre sur une terre"	"pénètre sur une terre"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 34(2)	"circule en vertu"	"circule, en vertu"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ፖስታ ደረጃ 35	"Un agent peut dans l'exécution"	"Un agent peut, dans l'exécution"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 36(4)	"(2) ou (3) dans"	"(2) ou (3), dans"
• Δርሻ ደረጃ s 37(1), (2)	"territorial judge"	"judge"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 37(1)	"Le juge territorial qui déclare présente une personne coupable d'une infraction à la loi et aux règlements, peut en plus de toute autre peine,"	"Le juge territorial qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, en plus de toute autre peine,"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ በበኩል ስርዓት 37(2)(b)	"si le propriétaire, la personne ou à défaut de propriétaire, la personne en possession du bois au moment de la saisie,"	"si le propriétaire ou, à défaut de propriétaire, la personne en possession du bois au moment de la saisie"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ በበኩል ስርዓት 37(2)(c)	"ou à défaut de propriétaire"	"ou, à défaut de propriétaire"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ደረጃ 38(1)	"exigibles, peut"	"exigibles peut"
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ፖስታ 42	"Aucun titulaire de permis ou de licence, ses employés ou ses représentants ne peut enfreindre une condition rattachée au permis ou à la licence."	"Les titulaires de permis ou de licence, ainsi que leurs employés ou représentants, ne peuvent enfreindre les conditions rattachées au permis ou à la licence."
• ▷Δ>በርሃዊ ሰነድ ፖስታ 43	"l'acquiert, n'est"	"l'acquiert, n'est"
• ንብረቱበርሃዊ ሰነድ በበኩል ስርዓት 45(b)	"cause person"	"cause another person"
• ንብረቱበርሃዊ ሰነድ ፖስታ	"in a amount"	"in an amount"

Digitized by srujanika@gmail.com

(ΔC^a U 13)

በበናኑን ስራው አገልግሎት	▷ፋይነት ሰነድ በአዲስ አበባ የፋይነት ሰነድ በአዲስ አበባ	▷ፋይነት ሰነድ በአዲስ አበባ የፋይነት ሰነድ በአዲስ አበባ
<ul style="list-style-type: none"> • የልጊዧት ሰነድ Δርጅቶ ስርዓት 6(2) • ደረሰኝ ሰነድ 10(1); • በክፍለ ሰነድ 13(1)(b); • በክፍለ ሰነድ 19(1)(a), (f) • በክፍለ ሰነድ 28(b), (c) 	<p>"feu de forêt"</p>	<p>"incendie de forêt"</p>
	<p>"the Territories"</p>	<p>"Nunavut"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • የልጊዧት ሰነድ 	<p>"de feu de forêt"</p>	<p>"d'incendie de forêt"</p>

Δር ቁጥር 10(2)		
• ናገድበትና ስራ Δር ቁጥር 11(2)	"Notwithstanding"	"Despite"
• የልስተኞች Δር ቁጥር 20(1)	"anti-feu"	"antifeu"
• Δር 24; • Δር 25	"Her Majesty"	"the Government of Nunavut"

ይታወቃለሁ F

(ΔC^oL 14)

Съвсемъдъръдълътъ съдълъдълъ съдълъдълъ съдълъдълъ

ປັດຈຸນຍຸຕົວອົງການ ດໍາລັດລົມບັດ	▷ ດັບໂຮງໝໍ ດັກອັດຈະບົດ ▷ ດັບໂຮງໝໍ ຈຳເປັດໄດ້	▷ ດັບໂຮງໝໍ ດັກອັດຈະບົດ ▷ ດັບໂຮງໝໍ ▷ ດັບໂຮງໝໍ ດັກອັດຈະບົດ
<ul style="list-style-type: none"> • ດັບໝໍ 2; • ດັບໝໍບອດໝໍສ່ວນ s 3(a), (b); • ດັບໝໍບອດໝໍສ່ວນ 9(1); • ປັດຈຸນຍຸຕົວອົງການ s 10(a), (b); • ເບີວິດວິທີ່ນັ້ນສ່ວນ ປັດຈຸນຍຸຕົວອົງການ (c) 	"the Territories"	"Nunavut"
<ul style="list-style-type: none"> • ດັບໝໍ 4; • ດັບໝໍ 10; • ປັດຈຸນຍຸຕົວອົງການ 10(d) 	"Commissioner"	"Minister"
<ul style="list-style-type: none"> • ຢ່າງອົງການ ດັບໝໍ 7 	"THE TERRITORIES"	"NUNAVUT"
<ul style="list-style-type: none"> • ດັບໝໍ 10 	"Government of the Northwest Territories"	"Government of Nunavut"

Digitized by srujanika@gmail.com

(ΔC^oL 16)

▷L<Δc ◁L հ>ցրածություն և պետական

• Ճշգրտության մեջ մաս 13(1)		
• Ճշգրտության մաս 11(2)	"օպադուցիոն"	"օպադուցի"
• Ճշգրտության մաս 13(2)	"d'immuno-diffusion"	"d'immunodiffusion"
• ▷ՃՃՈՒՅԿԱՆԱԾ Ճշգրտության մաս 11(3);		
• ▷ՃՃՈՒՅԿԱՆԱԾ ՈՈՒՅԿԱՆԱԾ 11(4)(a);		
• ▷ՃՃՈՒՅԿԱՆԱԾ Ճշգրտության մաս 11(5);		
• ▷ՃՃՈՒՅԿԱՆԱԾ Ճշգրտության մաս 11(6)		
• ▷ՃՃՈՒՅԿԱՆԱԾ ՈՈՒՅԿԱՆԱԾ 11(7)(a);		
• ▷ՃՃՈՒՅԿԱՆԱԾ ՈՈՒՅԿԱՆԱԾ 11(7)(b)		
• Ճշգրտության մաս 13(2)	"is an <i>ex officio</i> officer"	"is, by virtue of his or her office, an officer"

Digitized by srujanika@gmail.com

(Δεκ 19)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՎԱԾՈՒՅԹ

በበናዕራለሆኑ ልማትናዕርም	የፍብዴራዊ ዲሞክራሲያዊ አንቀጽናዕርም	የፍብዴራዊ ዲሞክራሲያዊ አንቀጽናዕርም
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት ስም ኃላፊነት ለፍትህ ስም ኃላፊነት"	"መስራት ስም ኃላፊነት ለፍትህ ስም ኃላፊነት"
• የዚህ ስም ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት ስም ኃላፊነት"	"መስራት ስም ኃላፊነት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"Government of the Northwest Territories"	"Government of the Nunavut"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"
• ተከታታይ ስም ኃላፊነት የሚከተሉት ደንብ መሆኑን ማረጋገጫ ይችላል	"መስራት"	"መስራት"

ዕጻድልነበሪያ I

(Δርጅት 21)

ለፌዴራልና ስራውን ምክንያት አገልግሎት ምክንያት

በበናናርብናውር ልማትናናርብናውር	የፌዴራልና ስራውን ምክንያት የፌዴራልና ስራውን ምክንያት	የፌዴራልና ስራውን ምክንያት የፌዴራልና ስራውን ምክንያት
<ul style="list-style-type: none"> • ደረሰኑ 1; • ደረሰኑ 2; • ደረሰኑ 4; • ደረሰኑ 5; • ደረሰኑ መመሪያዎች(1), (2); • በበናናርብናውር 6(1)(b); • ደረሰኑ 7 	"በዚህ ምክንያት የሚከተሉት ምክንያቶች የሚከተሉት ምክንያቶች"	"የሚከተሉት ምክንያት የሚከተሉት ምክንያቶች"
<ul style="list-style-type: none"> • ደረሰኑ መመሪያዎች 6(1); • ደረሰኑ 7 	"ስፍራውን ምክንያት"	"ስፍራውን ምክንያት"
• የፌዴራልና ስራውን ምክንያት ደረሰኑ 7	"ቁጥር 1 የሚከተሉት ምክንያት"	"ቁጥር 1 የሚከተሉት ምክንያት"

ዕጻድልነበሪያ J

(Δርጅት 22)

የፌዴራልና ስራውን ምክንያት አገልግሎት ምክንያት

በበናናርብናውር ልማትናናርብናውር	የፌዴራልና ስራውን ምክንያት የፌዴራልና ስራውን ምክንያት	የፌዴራልና ስራውን ምክንያት የፌዴራልና ስራውን ምክንያት
• ደረሰኑ 1, የሚከተሉት "የሚከተሉት ምክንያቶች"	"የሚከተሉት ምክንያቶች የሚከተሉት ምክንያቶች"	"የሚከተሉት ምክንያቶች የሚከተሉት ምክንያቶች"
<ul style="list-style-type: none"> • ደረሰኑ 10; • ደረሰኑ መመሪያዎች 13(1); • ደረሰኑ 16; • ደረሰኑ 25; • ደረሰኑ መመሪያዎች 26(3), (4), (5), (6); • ደረሰኑ መመሪያዎች 27(2), (3), (4); • ደረሰኑ 30 	"የሚከተሉት ምክንያቶች"	"የሚከተሉት ምክንያቶች"
• ደረሰኑ መመሪያዎች 26(2)	"በበናናርብናውር ልማትናናርብናውር የሚከተሉት ምክንያቶች"	"በበናናርብናውር ልማትናናርብናውር የሚከተሉት ምክንያቶች"

סְנָאָתֶן K

(Δεκέμβριος 23)

Digitized by srujanika@gmail.com

(Δεκ 25)

Διεθνείς Αρχές στην Ελλάδα

በኢትዮጵያውያንድ ስራውያንድ	ዶክተር የፌዴራል አስተዳደር	ዶክተር የፌዴራል አስተዳደር
• ፈቃድ ተቋማ እና የሚከተሉ ስራውያንድ ስራውያንድ	"Commissioner"	"Minister"
• ፈቃድ ተቋማ እና የሚከተሉ ስራውያንድ ስራውያንድ	"Government of the Northwest Territories"	"Government of Nunavut"
• በኢትዮጵያውያንድ ስራውያንድ 2(1)(b)	"province"	"province or territory"
• በኢትዮጵያውያንድ ስራውያንድ 3(2)(a), (b)	"the Territories"	"Nunavut"

መ/ቤት በኋላ M

(Δεκ. 26)

Λευκός ήρωας Λευκός σειράς Λευκός

• የወጪናዕስ ፖርሃዊ 54;	"ችልሸራዲባዊንግ"	"ሳይንስናንግ"
• ፖርሃዊ መመሪያ 57(3);		
• ፖርሃዊ መመሪያ 99(5)		
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 58(2)(f)	"il doivent être versés"	"ils doivent être versés"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 65(2)	"revenu stipulées"	"revenu stipule"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 82(1)(c)	"toute autre ordonnances, directives"	"toute autre ordonnance ou directive"
• የወጪናዕስ ፖርሃዊ 87	"THE TERRITORIES"	"NUNAVUT"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 90(2)	"à l'effet que"	"selon laquelle"
• ፖርሃዊ መመሪያ 101(4)	"እርምጃ ማረዳዎች ስርዓት ለተከናወነው ይፈጸማል"	"እርምጃ ማረዳዎች ስርዓት ለተከናወነው ይፈጸማል"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 104(2)	"rencontre les exigences"	"répond aux exigences"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 104(3)(a)	"ne rencontre pas les exigences"	"ne répond pas aux exigences"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 109(b)	"les heures d'affaires"	"les heures d'ouverture"
• የልስናውሬ በዚህ ነገር 109(f)	"toute personne ou groupe"	"toute personne ou tout groupe"

(ΔC 27)

• Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν "	"Government of the Northwest Territories"	"Government of Nunavut"
• Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν " Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν "; • Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν "; • Δε_-υ 1, ΠΟΠΔΕ_Ρ/ΛΣ_ΝΓΕ (a) ΔΙΛ (b) ΣΕΩ " Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν "; • Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν " Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν "; • Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν 3(2); • Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν 5(1), (4); • Δε_-υ 1, Κρα_το_στη_ρε_το_ν 5(1)(a), (b);	"the territories" "Nunavut"	

• Δεບອຮັດ 5.1(1), (2); • ໜົດໝາຍລະດົກ 5.1(2)(b); ໜົດໝາຍລະດົກ 10(b)		
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ດັບ 1, C 2(1) "véhicule automobile"	"Tout véhicule mu"	"Tout véhicule mû"
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ໜົດໝາຍລະດົກ 2(1)(f)	"par les alinéas a) à e),"	"par les alinéas a) à e)."
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ດັບເບືອນ 2(1) ໜົດໝາຍລະດົກ (f)	"lorsque l'utilisation"	"Lorsque l'utilisation"
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ດັບເບືອນ 11(1)	"de tout bien ou produits pétroliers"	"de tous bien ou produit pétrolier"
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ດັບ 16.1	"pour toute fin"	"à toute fin"
• ດັບ 17; • ໜົດໝາຍລະດົກ 17(e), • ດັບເບືອນ 18(1); • ໜົດໝາຍລະດົກ 18(1)(a), (b); • ດັບເບືອນ 18(2)	"a province or the Yukon territory"	"a province or territory"
• ດັບເບືອນ 18(1)	"the Territories"	"Government of Nunavut"
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ດັບ 20.1	"toutes les personnes employées ou chargées de l'application ou de l'exécution de la présente loi. Le sous-ministre peut exercer les fonctions que lui attribue le ministre en vertu de la présente loi"	"toutes les personnes chargées de l'application ou de l'exécution de la présente loi. Le sous- ministre peut exercer les attributions que la présente loi confère au ministre"
• ▷Δລົກຈຳວິສີສ ໜົດໝາຍລະດົກ 23(c.2)	"de laquelle"	"selon laquelle"

Digitized by srujanika@gmail.com

(ΔC 29)

የርጊናፋዕች ለፌልኑ

	Northwest Territories"	
• Δር ንብረስ ስጀ 9(1); • በጀጀጀ ሲጀጀ ስጀ 16(l.1)	"the Territories"	"Nunavut"
• ፈጀጀጀ ስጀ Δር ንብረስ ስጀ 5(2); • ፈጀጀጀ ስጀ Δር ንብረስ ስጀ 9.3(1); • ፈጀጀጀ ስጀ Δር ንብረስ ስጀ 23(1)	"notwithstanding"	"despite"
• Δር ንብረስ ስጀ 19(3)	"notwithstanding"	"despite"
• ▷Δል በጀጀጀ ስጀ Δር ሲ 30	"Sur reception"	"À la réception"

ጀጀጀ ስጀ ስጀ ስጀ

(Δር ሲ 31)

ጀጀጀ ስጀ ስጀ ስጀ ስጀ ስጀ ስጀ ስጀ

በጀጀጀ ስጀ ስጀ ስጀ	▷ኩኩ ስጀ ስጀ ስጀ ▷ኩኩ ስጀ ስጀ ስጀ	▷ኩኩ ስጀ ስጀ ስጀ ▷ኩኩ ስጀ ስጀ ስጀ
• በጀጀጀ ስጀ 2(2)(a)(i); • በጀጀጀ ስጀ 5(a)(ii); • በጀጀጀ ስጀ 9(b); • በጀጀጀ ስጀ 37(2)(c)(ii) • Δር ንብረስ ስጀ 44(1); • Δር ንብረስ ስጀ 45(2); • Δር ሲ 55; • Δር ንብረስ ስጀ 61(1); • Δር ንብረስ ስጀ 61(2)(b); • Δር ንብረስ ስጀ 62(1); • Δር ንብረስ ስጀ 63(1)	"the Territories"	"Nunavut"
• በጀጀጀ ስጀ 2(2)(f)	"Law Society of the Northwest Territories"	"Law Society of Nunavut"
• በጀጀጀ ስጀ 2(2)(g)	"Northwest Territories Housing Corporation"	"Nunavut Housing Corporation"
• Δር ሲ 5; • በጀጀጀ ስጀ 5(b)(i)	"the Northwest Territories"	"Nunavut"
• ፈጀጀጀ ስጀ	"Notwithstanding"	"Despite"

Δ<sub>C</sub>⁹<sub>b</sub>⁹<sub>σ</sub>⁹<sub>ს</sub>⁹ 11(2); • >Δ&lt;sub>C</sub>⁹<sub>b</sub>⁹<sub>σ</sub>⁹<sub>რ</sub>⁹<sub>ს</sub>⁹ Δ<sub>C</sub>⁹<sub>b</sub>⁹<sub>σ</sub>⁹<sub>ს</sub>⁹ 44(3)		
• Δ_C⁹_s 25; • Δ_C⁹_b⁹_σ⁹_რ⁹_s 37(1), (3); • Δ_C⁹_b⁹_σ⁹_s 38(2), (4)	"Supreme Court"	"Nunavut Court of Justice"
• >Δ<sub>C</sub>⁹_b⁹_σ⁹ በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹ 56(c)	"sont employeur"	"son employeur"
• >σ_C⁹ Δ_C⁹ 61	"THE TERRITORIES"	"NUNAVUT"
• >Δ<sub>C</sub>⁹_b⁹_σ⁹ Δ_C⁹_b⁹_σ⁹ 72(1)	"toute perte ou dommage causé par un geste, acte ou omission"	"toute perte ou tout dommage causé par un geste, un acte ou une omission"
• Δ_C⁹_b⁹_σ⁹ 72(2)	"Government of the Northwest Territories "	"Government of Nunavut"
• >Δ<sub>C</sub>⁹_b⁹_σ⁹ Δ_C⁹_b⁹_σ⁹ 72(2)	"toute perte ou dommage causé par un geste, acte ou omission"	"toute perte ou tout dommage causé par un geste, un acte ou une omission"

የጀጀ ስັນຕິພາບ ስັນຕິພາບ

(Δ_C⁹_s 32)

ብርሃን ስັນຕິພາບ ስັນຕິພາບ ስັນຕິພາບ ስັນຕິພາບ ስັນຕິພາບ ስັນຕິພາບ

በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ ል_C⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹	>ብ<sub>C</sub>⁹_s⁹_პ⁹_პ⁹_ტ⁹_ტ⁹ >ብ<sub>C</sub>⁹_s⁹_პ⁹_პ⁹_ტ⁹_ტ⁹	>ብ<sub>C</sub>⁹_s⁹_პ⁹_პ⁹_ტ⁹_ტ⁹ >ብ<sub>C</sub>⁹_s⁹_პ⁹_პ⁹_ტ⁹_ტ⁹
• Δ_C⁹_s 1, በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ (a), በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ (b)(i) ል_C⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ (c) ን<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ "; • Δ_C⁹_s 7, በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ (b) to (f) ነ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ ፈ<sub>C</sub>⁹_ა⁹_ა⁹_ტ⁹ "; • በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ 8(1)(c), (e); • በ<sub>C</sub>⁹_ს⁹_რ⁹_ს⁹ 8(1)(e)(i);	"the Territories"	"Nunavut"

<ul style="list-style-type: none"> • ՈՌԴԴԴԼՀՆՑ 8(2)(b); • ՈՌԴԵԵԾՈՐԸ 10(a), (e); • ՃԸՆՑ 12; • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 17(c), (i); • ՃԸՆՑ 23, ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ (b)ՈՔԸՆ (f) ԿՔԱՆ «ՀՅԱԱԾՎՆ» ՀԸՆԴՎԱՐԱԾՆ»; • ՃԸՆՑ 23, ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ (a) ԿՔԱՆ "ՃԵԵԾԱՃՆԱԾԱԾԱԾ ԴԸՆ»; • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 24(1)(c), (e); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱԲԱԾԱՐԸ 24(1)(e)(i); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 24(2)(b); • ՈՌԴԳԵԾՈՐԸ 25(a), (e); • ՃԸՆՑ 27; • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱԲԱԾԱՐԸ 32(b)(iii), (ix); • ՃԸՆՑ 38, ԿՔԱՆ ՀՅԱԼ ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ (b), (c), (d), (e), (f); • ՃԸՆՑ 38, ԿՔԱՆ ՀՅԱԼ “ՏՐՏԸԾԿՐ ՃԵԵԾԱՃՆԱԾԱԾ”; • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 39(1)(d), (f); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱԲԱԾԱՐԸ 39(1)(f)(i); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 39(3)(b); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 41(a), (d); • ՃԸՆՑ 43; • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 48(c), (i); • ՃԸՆՑ 54, ՈՌԴԳԵՐԼՏԱԲԱԾԱՐԸ (b), (c), (d), (e), (f); ԿՔԱՆ ՀՅԱԼ “ՀՅԱԱԾՎՆ ՀԸՆԴՎԱՐԱԾՆ” • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 55(1)(c), (e), (g); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 55(2)(b); • ՈՌԴԳԵՐԼՏԱՐԸ 59(c), (i); • ՃԸՆԾԱԾԱԾՈՐԸ 72(1) 		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • የዚስትና ስራ Δርጅቱ አገልግሎት 21(2); • የዚስትና ስራ Δርጅቱ አገልግሎት 36(2); • የዚስትና ስራ Δርጅቱ አገልግሎት 52(2); • የዚስትና ስራ Δርጅቱ አገልግሎት 61(2); • የዚስትና ስራ Δርጅቱ አገልግሎት 69(3); • የዚስትና ስራ ፖርቲ 86 	"Notwithstanding"	"Despite"
<ul style="list-style-type: none"> • የልማት ስራ በአንቀጽ 55(2)(b) 	"les placements"	"que les placements"
<ul style="list-style-type: none"> • Δርጅቱ አገልግሎት 70(1); • Δርጅቱ 78 	"Government of the Northwest Territories"	"Government of Nunavut"
<ul style="list-style-type: none"> • Δርጅቱ አገልግሎት 82(2), (3) 	"Supreme Court"	"Nunavut Court of Justice"
<ul style="list-style-type: none"> • የልማት ስራ Δርጅቱ አገልግሎት 82(2) 	"qu'elle soit convaincue"	"qu'elle est convaincue"
<ul style="list-style-type: none"> • Δርጅቱ 83 	"ትክክለኛነት"	"ተረፈገነት"

(ΔC^aU^c 33)

በበናዥያዥ ማስረጃዎች	ዶክተሪዎች ዶክተሪዎች አገልግሎቶች	ዶክተሪዎች ዶክተሪዎች ማስረጃዎች
<ul style="list-style-type: none"> • ደረሰኑ ቁጥር 1, ጽምሮ "አዲብናርዎች ማስረጃዎች ፈጸመናዎች"; • ደረሰኑ ቁጥር 1, ጽምሮ "አዲብናርዎች ማስረጃዎች ፈጸመናዎች" 	"the Supreme Court"	"the Nunavut Court of Justice"
<ul style="list-style-type: none"> • የልጋጋውናው ደረሰኑ 1, the ጽምሮ "enregistré"; • የልጋጋውናው ደረሰኑ 4.1 	"bureau d'enregistrement"	"réseau d'enregistrement"
<ul style="list-style-type: none"> • የልጋጋውናው ደረሰኑ 1, the ጽምሮ "shérif" 	"du huissier"	"de l'huissier"

• ᐃᓇᐃᑲᐳᓂ 2(2)(c); • Δርብ ማጀት 3(1);	"the Territories"	"Nunavut"
• ዓይነ በጀት ስም Δርብ ማጀት 4(2)	"estate interest"	"estate, interest"
• ዓለም ዓይነ ስም 6(7)	"et qu'il existe,"	"et qu'il existe"
• ዓለም ዓይነ በንኩረቱ ስም 8(1)(c)(ii)	"verser"	"verse"
• Δር ን 10; • Δርብ ማጀት 12(1); • Δርብ ማጀት 13(1), (2); • Δርብ ማጀት 20(2); • Δርብ ማጀት 21(1); • Δርብ ማጀት 27(1), (3); • Δርብ ማጀት 28(1), (5); • Δርብ ማጀት 33(1), (2); • Δርብ ማጀት 38(4); • Δርብ ማጀት 39(1), (2); • Δርብ ማጀት 40(1), (3); • Δርብ ማጀት 42(1)	"judge of the Supreme Court"	"judge"
• ዓይነ በጀት ስም Δርብ ማጀት 18(1)	"Notwithstanding"	"Despite"
• ዓለም ዓይነ Δርብ ማጀት 18(1)	"les arrérages d'intérêts ou du principal du"	"les intérêts sur les arrérages ou le principal dus"
• Δርብ ማጀት 18(2), (3); • Δርብ ማጀት 20(3)	"Rules of the Supreme Court"	"Rules of the Nunavut Court of Justice"
• Δርብ ማጀት 20(2); • በንኩረቱ 45(d)	"Clerk of the Supreme Court"	"Clerk of the Nunavut Court of Justice"
• ዓለም ዓይነ Δርብ ማጀት 28(4); • ዓለም ዓይነ Δርብ ማጀት 39 (3); • ዓለም ዓይነ Δርብ ማጀት 40(4)	"Cour suprême"	"Cour de justice du Nunavut"
• ዓይነ በጀት ስም Δርብ ማጀት 30(1); • ዓይነ በጀት ስም Δርብ ማጀት 37(2); • ዓይነ በጀት ስም Δርብ ማጀት 38(2)	"notwithstanding"	"despite"
• ዘመን ስም Δርብ ማጀት 39(1)	"JUDGE OF SUPREME COURT"	"JUDGE OF NUNAVUT COURT OF JUSTICE"

۰۵۰۸۰۷۰۶۰۳۰۲۰۱۰۰ S

(Δ[∞] 35)

$\sigma^c \leftarrow dL \leftarrow n\sigma^c J^c \wedge^c dL^c$

በበኩናየለመናገር ፌርዴንጋፍርር	▷ፋይነት ስምምነት ▷ፋይነት አድራሻ	▷ፋይነት ስምምነት ▷ፋይነት አድራሻ
<ul style="list-style-type: none"> • ሰነድ 1, , ቤት "ፈበደብቸት"; • ሰነድ 26; • ሰነድ 27(2), (3); • ሰነድ 28(1); • ሰነድ 29(1), (2) 	"Commissioner"	"Minister"
<ul style="list-style-type: none"> • ▷ልስተካከል በበኩናየለመናገር 4(1)(a) 	"sur reception"	"à la reception"
<ul style="list-style-type: none"> • ሰነድ 7(2) 	"Supreme Court"	"Nunavut Court of Justice"
<ul style="list-style-type: none"> • ሰነድ 17; • ሰነድ 19(1); • ሰነድ 23(4) 	"the Territories"	"Nunavut"
<ul style="list-style-type: none"> • ▷ልስተካከል አዲሱ ሰነድ 18(3); • ▷ልስተካከል አዲሱ ሰነድ 27(3) 	"Sur réception"	"À la reception"
<ul style="list-style-type: none"> • ሰነድ 34(2) 	"notwithstanding"	"despite"

(Δεκ. 37)

ՀՅԱՅԻՆ ՀՐԱՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Provisions Amended	Word or Words Struck Out	Word or Words Substituted
<ul style="list-style-type: none"> • ▷ΔՃՈՎԿԱՆԾ ՃԸՆՔՆԵՐ 1(1), ▷ԲԱՆ "maladie"; • ▷ΔՃՈՎԿԱՆԾ ՃԸՆՔՆԵՐ 1(1), ▷ԲԱՆ "personne"; • ▷ΔՃՈՎԿԱՆԾ ՃԸՆՔՆԵՐ 1(1), ▷ԲԱՆ 	<p>"en outre"</p>	<p>"notamment"</p>

"የጥቃቅናልስናነር"		
▷ይህም "promouvoir"		
• ▷ልሰነዱውን በበኩረርናለሁ 2(5)(a)	"nécessaire"	"nécessaire, selon le cas"
• ▷ልሰነዱውን በበኩረርበሙለሁ 2(5)(a)(i)	"soit de désigner"	"de désigner"
• ▷ልሰነዱውን ብሠበኩረርናለሁ 2(5)(a)(ii)	"soit d'établir"	"d'établir"
• ▷ልሰነዱውን ብሠበኩረርናለሁ 2(5)(a)(ii) and (iii)	"soit d'établir"	"d'établir"
• ▷ልሰነዱውን በበኩረርናለሁ 2(5)(c)	"à la fourniture à ceux-ci de prestations de soins de santé"	"à la prestation de soins de santé à ceux-ci"
• ▷ልሰነዱውን ልጋዕወጥናለሁ 3(4)	"l'alinéa (2)a) soit"	"l'alinéa (2)a), soit"
• ▷ልሰነዱውን ብሠበኩረርናለሁ 4(2)(b)(i) and (ii)	"auraient"	"ont"
• ▷ልሰነዱውን ብሠበኩረርናለሁ 4(2)(b)(iii)	"seraient"	"sont"
• ▷ልሰነዱውን ብሠበኩረርናለሁ 4(2)(b)(iii)	"avaient"	"ont"
• ▷ልሰነዱውን ልጋዕወጥናለሁ 7(2)	"d'une part du montant"	"d'une partie du montant"

וְכָאַדְלָעָן U

(ΔC-38)

ՀՀ ՀՆԱԿՆԵՐԸ ՌԴՆԵՐԸ ՔՐԾԱԳՈՎՐԾ ՀՆԴԼԱ, 1990

በበኩፋይ/ለሙያዊ ፈጥሃዎች	▷ፋይነት ስምምነት ▷ፋይነት ለመረጃ	▷ፋይነት ስምምነት ▷ፋይነት ፈጥሃዎች
<ul style="list-style-type: none"> ▷ልስ በኩርካውያን ሰራተኞች 1, በበኩፋይ ሰራተኞች (c) of the ፖ.ም ሰራተኞች "route" 	"fréquentée"	« fréquenté »

• ▷ΔՃՈՎԿԱՆԱԾ ՃԸՆ 1, ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ (c) ՀՔԾ ՀԲԱՆ "véhicule"	"tout véhicule conçu"	"les véhicules conçus"
• ՀՐԱՐՈՒԹՅԱԾ ՃԸՆ 2;	"GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES"	"GOVERNMENT OF NUNAVUT"
• ՃԸՆ 2; • ՃԸՆ 27(1), (3), (4); • ՃԸՆ 38(1), (2), (3); • ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ 62(1)(h)	"Government of the Northwest Territories"	"Government of Nunavut"
• ԿԵՐՊՈՎԿԱՆԱԾ ՃԸՆ 3(3)	"notwithstanding"	"despite"
• ԿԵՐՊՈՎԿԱՆԱԾ ՃԸՆ 13	"except where"	"unless"
• ▷ՃՃՈՎԿԱՆԱԾ ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ 34(1)(b); • ▷ՃՃՈՎԿԱՆԱԾ ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ 63(j)	"mesures d'urgence vises"	"mesures d'urgence vises"
• ՃԸՆ 35(4); ՃԸՆ 36(1), (2); • ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ 36(1)(a); • ՃԸՆ 37	"Supreme Court"	"Nunavut Court of Justice"
• ՃԸՆ 36(3)	"Rules of the Supreme Court"	"Rules of the Nunavut Court of Justice"
• ՃԸՆ 39(1); • ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ 39(1)(b)	"with a province or the Yukon Territory"	"with a province or territory"
• ԿԵՐՊՈՎԿԱՆԱԾ ՃԸՆ 42(3)	"an <i>ex officio</i> inspector"	"an inspector by virtue of his or her office"
• ԿԵՐՊՈՎԿԱՆԱԾ ՃԸՆ 44	"an <i>ex officio</i> inspector"	"an inspector by virtue of his or her office"
• ▷ՃՃՈՎԿԱՆԱԾ ՌՈՒԵԿԱՆԱԾ 63(q)(iii)	"le présente loi"	"la présente loi"
• ՃԸՆ 64(1)	"province, the Yukon Territory"	"province or territory"
• ԿԵՐՊՈՎԿԱՆԱԾ ՃԸՆ 64(1)	"the Territories"	"Nunavut"
• ՃԸՆ 64(3)	"Northwest Territories Gazette"	"Nunavut Gazette"

(Δεκ. 39)

የኢትዮጵያ <<በአዲስ አበባ ላይ>>

Digitized by srujanika@gmail.com

(ΔC[°] 41)

የዕድልናፈጥር ሰነድ አፈጻጸም የሚያስፈልግ ስርዓት

(ΔC^aU^c 42)

ΔL⁹⁹c ΔC⁹⁹L⁹⁹c Δ⁹⁹R⁹⁹C⁹⁹D⁹⁹L⁹⁹c Δ⁹⁹P⁹⁹L⁹⁹

